

የዘመኑ ባንዳዎች

ፈደላ ጀማል 03/03/14

ከትልልቅ የእድገትና የጀብደኝነት ታሪካችን ጋር አብረው የበቀሉ ጥቂት የታሪክ ስንክሳሮች በውስጣችን ኖረው አልፏል። ኢትዮጵያን ያሉ ጀግኖች አርበኞች በዱር በገደል እየወደቁ እየተነሱ አገራቸው በወራሪ እጅ ከምትወድቅ ከምድረ ወድቀው አፈሯን በደማቸው ለውሰው መቀበርን መርጠው በወኔ መዋጋትን በመረጡበት፤ የኢትዮጵያን የጣር ድምጽ ሳይሰሙ ቀድመዋት በጣር ጮኸው መውደቅን በመረጡባት በዚያ ወሳኝ ወቅት የቁርጥ ቀን ልጅነታቸውን ባስመሰከሩበት በዚያ ወቅት የኢትዮጵያ ልጆቿ ብቻ ሳይሆን ጋራና ሽንተረሮቿ የተሸፈኑበት ደንና ቁጥቋጦ ሳይቀር በመርዝ ጭስ በሚያወድም አረመኔ ፋሺስት በተቀጣበት በዚያ የጭንቅ ወቅት ከነዚያ ጀግና አርበኞች ተቃራኒ የቆሙ ጥቂት ኢትዮጵያዊ ባንዳዎች ነበሩ ጀግኖቿን እየተከተሉ የሚያስመቱ። በነሱ የደም ዋጋ የግል ጥቅማቸውን የሚያሳኩ፤ በደም ዋጋ መሬት የሚገዙ፤ የትግሉን ጊዜ ፍዳ ያደረጉ፤ የማይታወቅን አገራዊ ክህደት የፈጸሙና በወገን ውስጥ የተደበቁ የጭቃ ላይ እሾህ የሆኑ የማይቀረውን የአርበኞችን ድል ለማዘግየት ከፋሺስት ጋር አብረዋል።

ይህ ሁሉ መሰናክል ግን አርበኞቿን ከድል አላስቀራቸውም። ምክንያቱም ጥሪው የኢትዮጵያ ነበርና። ወደ ትግል የጠራቸው ያልሞላ ኑሮአቸው፤ የግዛት መሬት ማስፋፋት ወይም የግል ሃብት አይደለም። የጥሪው ድምጽ በጭንቅ ውስጥ ያለው የታፈነው የሚወዷት አገራቸው የኢትዮጵያ የጣር ጩኸት ነበርና ምንም አይነት ሃይል ከድል እንደማያስቆማቸው ያምኑ ነበርና ከእኔ ያልሆነ ከነሱ ነው ያለችዋን አገራቸውን ከኢትዮጵያ ያልሆነ ከፋሺስት ነው ብለው የተነሱት እነዛን ጀግና አርበኞች ምንም ሃይል ከድል እንደማያስቀራቸው እሙን ሆነ።

ዛሬስ፡-አባቶች ጠብቀው ያስረከቡን ያልተነካች አገር በእድገትም ቀዳሚ በማድረግ ልጆቿ እንዳይራቡና እንዳይታረዙ፤ በመጠለያ እጦት እንዳይቸገሩ እና ልባቸው በፈቀደው በድሎት እንዲኖሩ አገራዊ ጥሪ የተቀበሉት የዚህ ዘመን ጀግና አርበኞች ቃሏን በማክበር ከድህነት ጋር የሞት ሽረት ትግል በማድረግ ላይ ናቸው። በዚህም በኢኮኖሚው ረገድ

በስፋት ሊጠቀሱ የሚችሉ ድሎችን ማስመዝገብ የተቻለ ሲሆን ይህን ድል በተሻለ ፍጥነት ማስቀጠል ይችላል ተብሎ ትልቅ አገራዊ እምነት የተጣለበትን ታላቁን የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በመላው የአገሪቱ ህዝብ የነቃ ተሳትፎ ተግባራዊ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ሲታቀድ አንስቶ ለዚህ ፕሮጀክት ግንባታ ብቸኛ ሃላፊነት የተጣለበት ህዝባችን ዛሬም እንደትላንት ጀግና የማታጣው ኢትዮጵያ ልጆቿ በድል እንደሚወጡት እርግጠኞች ነን።

ይሁንና የህዳሴው ግድብ ላይ ስንክሳር እየፈጠረች የፕሮጀክቱን ሂደት ለማዘግየት የምትጣጣረውን ግብፅ (እሩጫዋ የማይሳካ እንደሆነ ብትረዳም) ከወደቁ በኋላ መንፈራገጥ ለመመላለጥ በሚያስብል መልኩ አሁን ላይ በአገሯ ስር የሰደደ የፖለቲካ ቀውስ እያተራመሳትና የኋልዮሽ እያስኬዳት ባለበት ሁኔታ ከችግሩ መውጫ መንገድ ተስኗት ድራማዊ ክስተቶችን ለአለም ማሳየት በጀመረችበት የውስጥ ውጥረቷን ማርገቢያ ስልትም አድርጋው እንደሆነ በውል ባይለይም በተለያዩ ጊዜ የተዘበራረቀ አቋም በመያዝ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ነች። ሲሻት በሰለጠነ አግባብ አለኝ የምትለውን ጉዳይ በድርድርና በውይይት አንስታ ለመፍታት ጤነኛ መስሎ የመታየት ጅምር ማሳየትና ያለበቁ ምክንያት መድረኩን ጥሎ በመውጣት፣ ሲሻት የማስፈራሪያ ፕሮፖጋንዳ በመንዛት፣ አንዳንዴም ሌሎች አገሮች በኛ ላይ ተፅዕኖ እንዲያደርጉ በማግባባት፣ ሲቀጥልም በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት በመክሰስ ብቻ የቱን ይዛ የቱን መጣል እንዳለባት መለየት አቅቷት እንደውሃ ላይ ኩብት ስትዋልል ትታያለች።

በሌላ በኩል በአስገራሚ ሁኔታ ግብፅን ተከትሎ አለንልሽ እያሉ የህዝብንና የመንግስትን የማይቀርና የሚጠበቅ ስኬት ለማዘግየት እሷ በምትሰጣቸው ትራፊ የአገራቸውን የእድገት ጥሪ ችላ ብለው ለግል ጥቅማቸውና ድሎት አገራዊ ክብራቸውን እንደውሻ አዋርደው እና እንዲሁም ተራና ርካሽ የፖለቲካ ትርፍን ታሳቢ በማድረግ ግብፅ የምታራምደውን አቋም መንግስትንና ገዢውን ፓርቲ ማጥቂያ መንገድ አድርጎ በመውሰድ አንዳንድ የአገራችን ተቃዋሚ ፓርቲዎችና አካላት ለግብፅ በአጋርነት ተሰልፈዋል። በዚህም ግድቡን መገንባት የግብፅን ህልውና የሚጎዳና ከዚህ ጋር በተያያዘ ለአገራችን የደህንነት ስጋት እንደሆነ አድረጎ ማቅረብ፣ የግድቡ ግንባታ ከሚኖረው አጠቃላይ አገራዊ ፋይዳ ይልቅ የገዢውን ፓርቲ ፖለቲካዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ታሳቢ የተደርገ ፕሮጀክት እንደሆነ እና ሌሎች መሰረተ ቢስ ትችቶችን በመሰንዘር ተጠምደዋል። ከነዚህ መካከል ከግድቡ በፊት ሰብአዊ መብት ይከበር በሚል ሁለት የተለያዩ ነገሮችን በማገናኘት ጥቃቅን የሚስተዋሉ ክፍተቶች

በማጉላት አገሪቱ ውስጥ የከፋ የሰብአዊ መብት አያያዝ እንዳለ በማስመሰል የህዝቡን ተኩረት ከግድቡ አንስቶ በተራ አሉባልታ እንዲጠመድ ማድረግ። ህዝቡ ግድቡን የራሱ አድርጎ በመውሰድ ገንዘቡን፣ ጉልበቱንና ማንኛውንም መስዋዕትነት ከፍሎ እንዲገነባ በመፍቀድ ድጋፉን ከዳር ዳር ባሳየበት በቦንድ ሰበብ ህዝቡ ገንዘቡን እየተነጠቀ አድርጎ ማቅረብ። በአንድ በኩል ከዓባይ በፊት ልናለማቸው የሚገቡ ሌሎች ወንዞችም መኖራቸውን ሲነግሩን በሌላ በኩል በሌሎች ወንዞች ላይ የምናከናውነውን ልማት እንደተለመደው ጥላሽት መቀባታቸውን አላቆሙም። በዚህ ረገድ ግልገል ጊዜ ሦስት ላይ ሲያደርጉት የነበረውን ማንሳት ይቻላል። በዚህም ግንባታው የአካባቢውን ህብረተሰብ ያፈናቅላል፤ የአካባቢ ብክለት ተፅዕኖ ያደርሳል እና ከጎረቤት ኬንያ ጋር ግጭት ውስጥ ይከተናል የሚሉ ዝባዝነኞችን ሲጠቅሱ ነበር። ሲሻቸውም በቂ ጥናት ተደርጎበትና አለም አቀፍ መመዘኛዎችን አልፎ በአለማችን ታዋቂ ከሚባሉ የግንባታ ተቋራጮች የሚመደበው ሳለኒ ግንባታውን እያከናወነ ባለበት ግድቡ በቂ ጥናት አልተደረገበትም የሚለውን የግብፅን አቋም በማንጸባረቅ ተጠምደዋል። በባሰ ሁኔታም አቋማቸውን ሲገልጹም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከግብፅ ጋር ወደ ጦርነት ከገባን ተሸናፊዎች እንሆናለን ምክንያቱም እኛ የተራብን ህዝቦች ነን ብለው ከቀደምት ጀግኖች የወረሰነውን ታሪክ ትተን ወኔ ቢስ ትውልድ እንዲፈጠር ይቀሰቅሳሉ። እነዚህ የጠቀስናቸው ነጥቦች ኢትዮጵያዊነታቸውን በመካድ ባንዳነታቸውን የሚያሳዩ ናቸው።

እነዚህን ፋይዳ ቢስ አቋሞቻቸውን ለማስረጽ የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን የሚጠቀሙ ሲሆን በተለይ በሶሻል ሚዲያ በስፋት ይገለገላሉ። በዚህ ረገድ ፌስቡክ በዋናነት የሚጠቀስ ሲሆን መሰረተ ቢስ መረጃዎቻቸው የሚደርሰው የህብረተሰብ ክፍል በተለይ ወጣቱ እንዲደናገርና እውነታውን እስኪረዳ ድረስ ጊዜውን በማባከን እንዲጠመድ በማድረግ ላይ ናቸው።

በፌስቡክ፣ በትዊተርና በተለያዩ ድረ-ገጾች የግብፅ አጋርነታቸውን ለሚያሳዩት የዘመኑ ባንዳዎች ከእኔ ያልሆነ ከእነሱ ነው ያለችውን የአገራችንን ጥሪ ተቀብለን ከኢትዮጵያ ያልሆነ ከጠላት ነው ብለናልና ከድርጊታችሁ ካልታቀባችሁ መዋረድ መብታችሁ መሆኑን ብናምንም በጭቃ ውስጥ የተደበቀ እሾህነታችሁ ግን ከድላችን እንዲያዘገየን አንፈቅድምና አውጥተን እንጥላችኋለን። የኢትዮጵያ ልጆችም የእኛም ወንድሞች አይደላችሁም። ምክንያቱም ይህ ጥሪ የፖለቲካ ወይም የስልጣን ወይም የግል ጀብደኝነት አይደለም፤

ጥሪው የአገር (የኢትዮጵያ) ነው። ይህ የአገራችን የዘመኑ ጥሪ ነው። ይህ ልጆቹን አጥግቦ የሚል ጥሪ የደረሰው የዚህ ዘመን ጀግና ደግሞ በታሪክ የማያውቀውን ውርስ ከየትም አምጥቶ በአገር አይደራደርም። ሽንፈትንና መንበርከክንም አልወረሰንምና ድሉም አይዘገይም። ለዚያ ዘመን ባንዳዎች ያልደረሱት ባዕድ አገሮችም ዛሬም አይደርሱላችሁም ምክንያቱም ቁርጥ ቀን ሲመጣ ይህ የጥቁር አፈር ልጅ በአፈሯ እንደሚቀብራቸው ያውቃሉና።

የዘንድሮውንም የአድዋ ድል በዓል ስናከብር በዋናነት ደግመን ደጋግመን ልናስታውስ የሚገባን እነዚያ ለዛሬዋ የድል ቀን ያበቁን ጀግኖች አርበኞች አባቶቻችን ለአገር ለዓላዊነት የከፈሉትን መስዋትነት በመሆኑ እኛም እንደነሱ አገራችንን ከነ ሙሉ ክብሯ ጠብቀን ለመጨው ትውልድ የማስተላለፍ አደራ የተጣለብን መሆኑን ነው።